




ብሶትሽ ብሶቴ!!
ቁጥር ፩



ገና ትንሽ ሳለሁ - በሕጻንነቴ፤
 እቅፍ ውስጥ ሳለሁ - ደስ ብሎኝ በእናቴ፤
 እንዲያ ስውተረተር - እየተንተባተብኩ፤
 ልልሽ እማምዬ - ወደድኩሽ እናቴ፤
 እታገል ነበር - እስኪወጣ ሕይወቴ፤
 የኔ መልዕክት ገብቶሽ - ፍቅሬን ተቀብለሽ፤
 እቅፍ አርገሽ - ስመሽ አለሁል ብለሽ፤
 በቅፍሽ አድጌ - ፍቅርሽን ወስጄ፤
 በርታ ጠንክር ብለሽ - አለሁልህ ልጄ፤
 አይን አይኔን እያየሽ - ክፉ አይንካህ ብለሽ፤
 መርቀሽ ባርከሽን - ለፍተሽ አሳድገሽ፤
 ልጄ አደገልኝ - ደረሰልኝ ብለሽ፤
 በሙሉ አይንሽ እንኳ - ሳተመለከቺኝ፤
 ይጦረኛል ብለሽ - በኔ ስትኮራብኝ፤
 ግበረገብ እንድማር - የኔታጋ ወስደሽ፤
 ፊደል አስቆጥረሽ - ዳዊት አስደግመሽ፤



ውርድ ንባብ ሳይቀር - እንድማር አድርገሽ፤
 ቃሉን ተማርልኝ - ጨዋ ሁንልኝ ብለሽ፤
 ብርሃን ከጨለማ - እንድለይ አድርገሽ፤
 ታሪኬን እንድማር - ትምሕርትቤት ሰደሽ፤
 ደፋ ቀና ብለሽ - ፍዳ አበሳ አይተሽ፤
 ሲገሉት ልጅሽን - ባዶ ሲሆን ሕልሙ፤

ለአዞ እየተጣለ - ከባሕር መስጠሙ፤

በፍጅት አለቀ - ከንቱ ሆነ ሕልሙ።።
 ደነዝ ነው ዲጂኖ - የገደለኝ ልጅሽ፤
 ከጠላት አብሮ - ላንቺ ሳይሳሳልሽ።

ምጣዱን አስምተሽ - እንጀራውን ጋግረሽ፤

በመንደሩ ዞረሽ - በሰው ቤት ተቀጥረሽ፤

እፍ እፍ ብለሽ - ትንፋሽሽን ተንፍሰሽ፤

በጭሰ እየታፈንሽ - አሳት እያነደድሽ፤

አሳት አቀጣጥለሽ - ጉልቻ ጎልተሽ፤

አንተ ብቻ ተማር - እደግልኝ ብለሽ፤

አይኖችሽ ሞጭምጭ - አይናር ብቻ ሆኖ፤

መታከሚያ ጠፍቶ - ድህነቱ ሰፍኖ ፤

ማየት እስኪሳንሽ - እምባ እያቀረሩ፤

ካፍንጫሽ የሚወጣው - አመዱ አፈሩ።።

አንቺ ሳይመችሽ አንተ- ይመችህ ብለሽ፤

አንዴ ሳያምርብሽ የረባ - ጨርቅ የለሽ፤

ውሃ እንኳን ሳይነካው - ሳሙና ተወዶ፤

ዓመት በዓል ሲከበር - በሬ ዶሮ ታርዶ፤

አንቺ ከእሳት ውስጥ- ከረመጥ ውስጥ ሆነሽ፤

እንጀራ እየጋገርሽ- ትታገይዋለሽ፤

እሱም ኑሮ ሆኖ- ተመስገን እያልሽ፤

ሮሮ ሳታሰሚ - ደግ ቀን ጠበቅሽ፤

በጀርባሽ አዝለሽኝ - ባንቀልባ ጠፍረሽ፤



Most of Ethiopians died from Yemen boat accident!!

- by ocean
- January 6, 2011

ይህ ግጥም ከወያኔ አስጨናቂ ስርዓት ሲሰዱ ለሕልፈተ ሕይወት ለበቁት ኢትዮጵያውያን ወንድሞቹ እና እህቶቹ መታሰቢያ ይሁን!!



እንደ ሕጻን ልጆች - ጫወታ ሳያምረኝ፤

እድሌ ከሆነ - እኔን ከዛ ያኖረኝ፤

ከሳቱ ዳር ሆነሽ - እኔን ከዛ አኑረሽ፤

እንጀራ እየጋገርሽ - ክቡን እየሰራሽ፤

አመዱን እየቃምኩ - አመድ እያበነንኩ፤

እሪ ብዬ ሳለቅሰ - ሃዘኔን በገለጽኩ፤

አፌን በውሃ እያበሰሽ - ካፈሩ እያጸዳሽ፤

ልክ እንደብርጭቆ - የምሰበር መስሎሽ፤

ከግምባሬ ስመሽ - ምርቃት መርቀሽ፤

በመሳሳት አይተሽ - እንትፍ እደግ ብለሽ፤

ወሬ ቆመ ብለሽ - እልል ብለሽ ጮኸሽ

ምንድ ነው ተብለሽ - ልጄ ቆመ ብለሽ።

የኔ ብርቱካኔ - የኔ ሙዳይ ነሽ፤

የኔ ጨረቃዬ - ክዋክብቴ ነሽ፤

ሁሌ የማልረሳሽ - ከልቤ ያለሽ፤



**ብሶትሽ ብሶቴ ፣ ጭንቀትሽ ጭንቀቴ፤
ከተራራው ጀርባ ፣ ያለሽው እናቴ።**

መይሳው ከምድረ ሰዊድን
2013-07-15